

ለኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ  
ለኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ - ዴሞክራሲያዊ  
ለግንቦት ሰባት  
ለግንቦት ሰባት - ዴሞክራሲያዊ  
ለኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር  
ለኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር ዘብ  
ለሞረሽ ወገኔ የአማራ ድርጅት  
ለኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ኃይሎች የጋራ እንቅስቃሴ አስተባባሪ ኮሚቴ  
ለኢትዮጵያ ሕዝብ የጋራ ትግል ሸንጎ  
ለአዲሲቱ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ  
የኢትዮጵያ ብሔራዊ የሽግግር ምክር ቤት  
የአሮሞ ዴሞክራሲያዊ ግንባር  
የአሮሞ ነፃነት ግንባር  
በየቦታው ላላችሁ የስነ-አስተዳደር የትግል ድርጅቶች  
በየቦታው ላላችሁ የስነ-አስተዳደር የትግል መድረኮች  
በየቦታው ላላችሁ ታጋይ ኢትዮጵያዊያን  
በየቦታው ላላችሁ ኢትዮጵያዊ ድረ-ገጾች  
በየቦታው ላላችሁ ኢትዮጵያዊ ሬዲዮና ጋዜጦች

ውድ ኢትዮጵያዊያን፤

**ወደ ትክክለኛው ሕዝባዊ ግብ ለማምራት፤ በሀገራዊ ጉዳዮቻችን ላይ ሀገራዊ ውይይት ማድረግ አለብን።**

የትስስራት-ትውልዱ አምባገነን የትግራይዎች ነፃ አውጪ ግንባር መንግሥት በሀገራችን በኢትዮጵያ ውስጥ እየፈፀመ ያለው ፀረ-ኢትዮጵያዊነት ምግባር ከመቼውም የበለጠ የከፋና መመለሻ የሌለበት ደረጃ ላይ ደርሷል። እናም የሀገራችንን የወደፊት ዕጣ በጣም አደጋ ላይ አስቀምጦታል።

በተቃዋሚዎች በኩል፤ ለዚህ እኩይ ተግባር፤ በመጨረሻ እንዲሳካለት ለሚፈልገው ሀገር የመበታተን እቅዱን የሚረዳ መልስ ሳይሆን፤ ራሱን መስቀያ ገመድ የሚሆንበትን መንገድ መፈለግ አለብን። ይኼውም ሁላችን በአንድነት አንድ መልስ በመሥጠት ለተግባር አንድነት መነሳት ነው። **አንድ ሀገራዊ አስተባባሪ አካል መመሥረት አለብን።**

ለዚህ ደረዳን ዘንድ በኛ በኩል የመወያያ ጽሑፍ አዘጋጅተን፤ ከዚህ ጋር አባሪ አድርገን ልከናል። መድረኩን በማዘጋጀት፤ ተሳታፊ በመሆን፤ ሃሳቡን በማሠራጨት ወይም ፈቃደኛ በሆኑበት መንገድ እንዲተባበሩን እንጠይቃለን።

እዚህ ላይ ዶክተር ተክሉ አባተ በመጋቢት ፳፯ ቀን ፳፻፭ ዓመተ ምህረት **“በትስስራት-ትውልድ የተመሠረተ ስነ-አስተዳደር በኢትዮጵያ”** በሚል ርዕስ በድረ-ገጾች ባስለጠፉት ጽሑፋቸው በማጠቃለያቸው የሚከተለውን አስፍረዋል፤

**ማጠቃለያ**

“ትስስራት-ትውልድ የኢትዮጵያን ስነ-አስተዳደር አጥለቅልቆታል። በገዥው ፓርቲና በተቃዋሚዎች መካከል ያለ የጋራ ክር ነው። ሁለቱ ክፍሎች፤ በትክክል ከተነጋገርን፤ ከልዩነታቸው ይልቅ፤ ብዙ የሚጋሯቸው አሉዋቸው። የተለያዩ አካል ከሆኑ፤ የሥልጣንና የበላይ የመሆን ጉዳይ ላይ ብቻ ነው። በገዥው ፓርቲና በተቃዋሚዎቹ መካከል ያለው ልዩነት በጠበቀ ቁጥር፤ የስነ-አስተዳደር ትግሉ የበለጠ ትርጉም የለሽና ተስፋ አስቆራጭ ይሆናል። ለዚህም ነው ሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጪ ተስፋ ስጪ ዕድገት የማናየው። ተቃዋሚው ወገን ለኢትዮጵያ ስነ-አስተዳደርና ስለ ኢትዮጵያ አስተዳደር ተቆርቋሪነት ካለው፤ ከመሸጉበት የትስስራት-ትውልድ ጉድጓድ ውጭ ማሰብና መተግበር አለባቸው። ኢትዮጵያ፤ ከትስስራት-ትውልድቷና ከስነ-አስተዳደር ፓርቲዎች ስብሰብ በጣም ከፍ ያለችና የላቀች ናት።”

ሙሉ ለሙሉ እንጋራቸዋለን። (ያለፈቃዳቸው ከጽሑፋቸው ተርጉሙንና ጠቅሰን ስለወሰድን፤ ይቅርታ እንጠይቃለን። ሁላችንም ልናነበው የሚገባ ጽሑፍ ነውና እንድታነቡት እናበረታታችኋለን። የተጻፈው በእንግሊዝኛ ነው።)

ከታላቅ አክብሮት ጋር  
የእስከመቼ አዘጋጅዎች  
<http://nigatu.wordpress.com/>